



የኢትዮጵያ ፌዴራል ወቅድ ሪፖርት ሪፖርት

የጠናወ ማረጃዎች

2009 ዓ.ም

የተሳታፊ ማንዋል ✕ ጥቃቄ ስነት

# ስነድ ማህበው እና ቁጥር እንከብካቤ



## **የክል 3፡ ስልጻዊ እንከበበ እና ስልጻዊ-ማህበራዊ ደንብ**

### **ማውጫ**

<b>መግለጫ</b> .....	<b>2</b>
<b>3.1 የክፍለ ቤት አለማውች</b> .....	<b>2</b>
<b>3.2 ስርዓት-የታን መሰረት ይደረገ ጥቃት የሚያስከትላቸው ስልጻዊና ማህበራዊ ትዕናምዎች</b> .....	<b>2</b>
3.2.1 ስልጻዊ ትዕናምዎች .....	2
3.2.2 በሁኔታ ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ጥቃትና በሁኔታ ላይ የሚያስከትላቸው-ተዕናምዎች .....	3
3.2.3 ማህበራዊ ትዕናምዎች .....	5
<b>3.3 ስልጻዊ እና ማህበራዊ ትግበራት</b> .....	<b>6</b>
3.3.1 ስርዓት-የታን መሰረት ይደረገ ጥቃት/ውሰንዋጥ ጥቃት ለደረሰባቸው ለወች የሚደረገ ስልጻዊ ሆኑናዎች አጠቃላይ መርሆች .....	6
3.3.2 በውሰንዋጥ ጥቃት ተገኘዎች ስልጻዊ ላይ ተዕናዊ የሚያስፈሩ ሁኔታዎች .....	7
3.3.3 የስልጻዊ እና የማህበራዊ ትግበራት፣ አይነቶችና ያረጋግጣት .....	8
3.3.4 መሰረታዊሮማህበራዊስልጻዊ ደንብ፣ ወሰንዋጥ ጥቃት ለደረሰባቸው ለወች የምክክር አገልግሎት መሰጠት .....	9
<b>3.4 የማህበራዊ አገልግሎቶች፣ መልስ የማቋቋም እና/ወይም ከማህበራዊ ገዢ መልስ የማገናዎች ሲሆ     መሰረት .....</b>	<b>16</b>
<b>የምክል 3 ማጠቃለያ</b> .....	<b>17</b>
<b>የተለታዎች ግለ-ምዕከል</b> .....	<b>17</b>

## መግቢያ

በጥቃት 2 ወሰኑ ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ለደረሰባቸው ወገኖች በማድረግ አቀራረበች ሌይ ተወያጻቸቱን ሲሆን ማለት-ምግለጫዬ/ሁሉ-ረስብመው-ሰድ፣ ስለአካላዊ የሚመራ፣ ስለተመመሪያ አካላዊ ጉዳቶች ሁከምና ስለአካላዊ/ክለኒነል ተዕናዕወች፣ ስለሀከምና ክትት-ልኩታኩሚውን ወደ ለሳ ለሰማሰተላለፍ ፍቃው:: ይህም ሆኖ ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ለደረሰባቸው በርካታ ወገኖችናበረው በማካከለቱ ማሻተዋ/ስነልቦናዋ ጉዳቶች የሚሰቻቸ ለመን አኋምጃዋ የጠና ቅጂዎችም ይከሰተባቸዋል:: ስለዚህም የጠና ባለሙያዎች የመጀመሪያ ይረዳ የስነልቦናዋ/አኋምጃዋ መና እንዲከከበ እንደት መሰጠት እና አስፈላጊ ሆኖ ለተኛው ለተኛለ ሁከምና እንደት ሲሆን ማድረግ እንዲለባቸው መሰረታዊ አውቀና ከህሎቱ ይኖራቸው በንድ አስፈላጊ ነው::

### 3.1 የክፍለ ሂዕስ አለማውች

ይህ ከፍለዎ ሲጠናቀቁ ተኋታዎች የሚከተሉትን ነገሮች ማድረግ ይችላለ ተብሎ ይጠበቃል:-

- ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት የሚያስከትለቸውን የንኩ ስነልቦናዋ ተዕናዕወች መግለፅ
- ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ለደረሰባቸው ወገኖች የሚደረግ ሁከምናወችን ቁልፍ መርሆች መግለፅ
- የስነልቦናዋና የሚህበራዊ ተግባራት አይነቶችንና ይረዳቸውችን መግለፅ
- ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ለደረሰባቸው ወገኖች መሰረታዊ የምክክር አገልግሎት መሰጠት
- መሰረ የሚችቃቃው እና/ውይም ከሚህበረሰብ ወር መሰረ የሚገኘት ስራ መሰራት

#### ቁልፍ ከሀለተቸ

##### ቋሚዎ::

- ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት የሚያስከትለቸውን የንኩ ስነልቦናዋ ተዕናዕወች መግለፅ
- የተለያየ አይነትና ይረዳ ለለቸው ስነልቦናዋና ማህበራዊ ተግባራት አገልግሎት መሰጠት መቻል
- ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ለደረሰባቸው ወገኖች የምክክር አገልግሎት መሰጠት

### 3.2 ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት የሚያስከትለቸው ስነልቦናዋና ማህበራዊ ተዕናዕወች

#### 3.2.1 ስነልቦናዋ ተዕናዕወች

ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት ወይም ለውሰድዋ ተቃት የተጠለው በርካታ ተቃት ወደረሰባቸው ሲወች ማሻተዋ/ስነልቦናዋ ወይም አኋምጃዋ የጠና ቅጂዎች ይጠጥሚቸዋል:: የንግም እንደን የተወሰነ ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ውሰድዋ ተቃት ተሳታፊዎች ተቃቱ ይደረሰባቸው አካላዊ ጉዳት ለለመስ ከስማታዊ ጉዳቶችው ማገገም የሚችቃው በሆነም በሌሎች ሌይ ጥን የሚችቃዊ ቁስለ ለቀይ የሚችቃው እና ማገገም ሪፖርት ተዘግዝር ይመስናቸዋል::

እነዚህን ተቃት ወደረሰባቸውን ለወች ለይቶ መረዳት መቻልና በቁ ሁከምና እንዲያገኙ ማድረግ አስፈላጊ ነው:: ይህ አይነቱ ስርዓት በማይገኘበት ሁኔታ ወሰኑ የሀከምና ባለሙያዎች የህመም-ተናቸውን ለቀይ ለመቀነስ ቁድማሸ ማድረግ የሚችቃቸው ነገሮች አሉ::

ሰርዓት-የታን መሰረት የደረሰ ጥቃት/ወሰንዎች ጥቃት ስነ-ለቦናዊ ተስክርምቶች የሚከተሉት ሊሆን  
ይችላል፡-

- ስጋፍዎች
- ገንዘብዎች
- ማረዳዎች
- አእምሮዎች የጠና ቅጂዎች

ቀጥሎ የሚገኘው ሲጋጌዎችን የተለያየ ክስተቶችን ለመለየትና በተለያየ የስነ-ለቦናዊ ተስክርምቶች  
ለመከራይል ይረዳቸኝል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ጥቃት ለደረሰበት ስው በሚፈጸማው ጥርጉም፡፡ ወሰናና  
አድርግ ወቅት የህክምና ውሳኔ ለመስጠትና ለማኑድ-መንት የሚያጠኗ ጥሩ መሰረቶ ሆኖ ለማግለጫ  
ይችላል፡፡ ለለዚህም የጠና ቅጂዎች ሁከምና ልላው ከሚመጠው ከሁለም ጥቃት የደረሰበቻው ስዋቹ  
ዚ በሚኖሩትው ገንዘቡት ወቅት መልካም የህክምና ሰርአት መከተል ይገባቸዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ  
ከፍተኛ ስነ-ለቦናዊ ሁከምና የሚያስፈልጋቸውን ተከሚውን ወደ ለለ ማስተላከናና በሂዕስ በመጀመሪያው  
የህክምና ተቋም ውሳኔ ለመስጠት የሚያስፈልጋቸውን ለመለየት የጠና ቅጂዎች እናዚህን  
ቴስክርምቶችን ለይተው መረዳት አለባቸው፡፡

ስጋፍዎች	ገንዘብዎች	ማረዳዎች	አእምሮዎች የጠና ቅጂዎች
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ይጋፍት</li> <li>• ፊርማት</li> <li>• ደህንነት አለመስማት</li> <li>• ገዢት</li> <li>• ሁኔታት</li> <li>• ልሳን መጥላት</li> <li>• ልሳን መውቀስ</li> <li>• ልሳን ማማላል</li> <li>• ተስፋቢስነት</li> <li>• ልማት የሚጣት ስጋፍ</li> <li>• በሀሳብ መውጠር</li> <li>• መሳቀቁ</li> <li>• ክህደት</li> <li>• ልሳን መገዳብ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ተከራዩት የመስጠትና ቅጂዎች</li> <li>• ከልካ ያለፈ ታቁነት (ለምሳሌ በተረምቶች ለማሻኑድ ክንውን በቋሚነት የመጠናቁቁ ስጋፍት መስማት)</li> <li>• እናግ አስቃቁ የበረት አጋጣሚ በተደራጋሚ በምልከት እናገድ አዲስ መከከት</li> <li>• ቀጥቶች ወይም ድንቅርጉያ ት-ው-ሰታዎች (እናዚህ በተለያየ የሚገኘው ለቀበቀበ ይችላል)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• መተናት አለመቻል ቅጂዎች</li> <li>• ማስቀል (እንዲንደ ጥቃት የደረሰበቻው ለዋቹ ጉዳት የደረሰበቻውን እጋጋሚ የሚያስታው-ዳቸውን ዘንበሰ አላቸው)</li> <li>• ልሳን ከሚሆበፈዊ ሆይወት ማማላል</li> <li>• ልሳን መገዳብ የአመራገብ ባህል ለውጭ</li> <li>• እድገት ጉጥሬነገር አጠቃቁ መጠቀም</li> <li>• ገንዘቡት የመመስረት ቅጂዎች (ከለምቶች ወር ግለሰባዊ ገንዘቡት ለመመስረት መቋገር)</li> <li>• ወሰንዊ ቅጂዎች</li> <li>• ከሰውች የመቆራረብ ፊርማት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ይጋፍ</li> <li>• ልሳን የሚጥሩት ሆነበቻ</li> <li>• ደህን-አድርግ የቋሚነት አካል</li> <li>• የሙናቁት አካል</li> <li>• የአመራገብ አካለው</li> <li>• እድገት ገጥሬነገር/አልከል አጠቃቁ መጠቀም</li> <li>• አካልነት ጉዳዮች</li> </ul>

### 3.2.2 በህናናት ላይ የሚፈልግ ውሳኔ ወሰንዎች ተቃትና በህናናቱ ላይ የሚያስከተሉትው ተስክርምቶች

በህናናት ላይ የሚፈልግ ውሳኔ ወሰንዎች ተቃት በስራ-ት የሚታይ አሳሳቢ ቅጂዎች ነው፡፡ በህናናት ላይ የሚፈልግ ውሳኔ ወሰንዎች ተቃት የሚሰለው የህናናት ለምንነት/ፈቻድ የፈጸም አልተረ ከእነዚ ሆኖ ወር የሚፈጸማ  
ማንኛውም ወሰንዎች ተቋገር ነው፡፡ ወሰንዎች ተቃቱ በሚመከራከት ኪመድ የሚፈልግ ለውሰብ  
የሚገኘው-ተቋገር ወይም በባክድ ስው የሚፈልግ በህናናቱ የተጥለ ውርጋት ሊሆን ይችላል፡፡

የህግን ወሰንዋጥ ተቻት አፈጻጸምበርካታ አይነቶች አለት:: ከዚው ዘመኩ ጋር ወሰንዋጥ መፈጸም በስራት የተለመደው የህግን ወሰንዋጥ ተቻት አይነት ስሜን ይከውጥ በአንድ ሁኔታ በበተሰብ አባል(ለምሳሌ ወላጅ፣ እንዲሸ አባት/እናት፣ የቅርቡ ዘመኩ፣ አሳሪቱ ወላጅ መዘተ)መከከል የሚከከት ማንኛውም ቅጥተኛ ወይም ተዘዋዋሪ ወሰንዋጥ ንክክነያነትታል:: ከዚው ዘመኩ ጋር የሚፈጸም ወሰንዋጥ አብዛኛውን ገዢ በበተሰብ ወሰንዋጥ የሚከከተው በእድማቻቸው ከፍ ባለውንድ ዘመኩና በታዳደሪ ሲት ሆኖታ መከከል ነው::

**ማስታወሻ:** ታደሃን አሰጣጥ መጽሑፍ የሚበለው አንዳት በእድማቻ ካልሸቶ (ለክፍመ መጠን ያልደረሰለች) ሲት ጋር በፈቻቸው ሆነ አለፈቻቸው የሚደረገው ወሰንዋጥ ግንኝነት ነው:: ከ16 አመት በታች የሆነ ሆኖታን ተገዢው እንደተደራሩ ደይሆን ለወቻ እንዲረከሰናቸው ነው የሚቀጠረው::

በህግናት ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻት ያደረሰባቸው ሆኖታ አብዛኛውን ገዢ የሚከተሉትን ለወቻ በተቻት ልማማነት ይወጣቸለ:: አባት/እናደባት የሚያያዝ ሲው፣ የቅርቡ ዘመኩ (ለምሳሌ አት፣ አከሰት፣ ወንድ አይነት ወይም የአት፣ ወንድ የአከሰት ለሉ)፣ እኩያ፣ እኩያ እኩያ እኩያ ለጠበቃ የተዘረዘሩ ለወቻ የለለ ለው መንድ የጥቅር ጥረቶ፣ እንግዲ፣ የቤተሰብ አባል፣ ወይም ለለ::

በህግናት ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻት ያደረሰት የሚከተሉትን የክትታል፣ የህክምናበት መነሻ፣ አጋጣት፣ ለሁለት፣ አካላት/አይ.ቢ/እናደባና ደንግልናን ከተመለከቱ አፈጻጸም፣ ከአልከልናእንደገኘ ጽጥልና ተጠቃሚነትና ተነጥሎ ከመኖር ጋር የተገኘነ ስሜን ይከለል::

- ❖ **በህግናት ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻት መንሰሳ፡ወላጅ ከማማት፣ የደህንነት ቀበትና ከማማት፣ ከከፍተኛ ደህንነት፣ ከእለታዊ የእቶ ግፊት፣ ከነስቃለ የተረጋግጧ ሆኖታ፣ ከመሆናምነት፣ ከአቶ/አይ.ቢ/እናደባና ደንግልናን ከተመለከቱ አፈጻጸም፣ ከአልከልናእንደገኘ ጽጥልና ተጠቃሚነትና ተነጥሎ ከመኖር ጋር የተገኘነ ስሜን ይከለል::**
- ❖ **በህግናት ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻት በህግናት ላይ የሚደበከተባቸው ተዕናዊዎች፣ ወሰንዋጥ ተቻት ያደረሰባቸው ሆኖታና ከረዳች/ከረምሰለቶችከከለኝ እስከ ከፍተኛ ከአጭር እስከ ሪፖርት ሆኖታና በሚቻቻ የተለያዩ አይነት ባለቸው ለነስቦናዊና በህረዋ ትግራች ለሰቻቻ ይቻላል:: በአዋጅዎች ላይ እንደማረጋገጫው-ሰርዓት-ዶቻትን መሰረት ያደረገጥቻት/ወሰንዋጥ ተቻት ሆኖታ፣ ለለ ሆኖታ ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻትና ከግለሰብ ባለብናና እንደጥቻቱ አይነት ይለያል::**

በህግናት ላይ የሚፈጸም ወሰንዋጥ ተቻት ከሚደበከተባቸው ትግራች ወሰንዋጥ የሚከተሉት ይገኙበታል::

#### - ደህረ-እረጋዊ የቻጭቻት እኩል/Post-traumatic stress disorder (PTSD)

ደህረ-እረጋዊ የቻጭቻት እኩል አካላዊ አይ.ንና ተከተሉ ይከለታል (ለምሳሌ መጽሑፍ)::

**ሰነድበናዊ ምልከቶች:** የሚከተሉትን የክትታል፣ አስጨናዊ የእረጋዊ እንደ እኩል መሰራ መሰማት (ምሳሌት)፣ አይ.ውን እሚያደረጋው ነገሮችን ማስወገድና ለሚታዊ መጽሑፍ፣ ከፍተኛ መነፋቻት ወይም የተከለተውን ነገሮች ማስታወሻ አለመቻል፣ መጠርግ ወይም መሰርበ፣ የመድንበት ለማቅረብ፣ መናዘዣ ወይም በተከለተው ነገሮች ደንግሞ መቆረሰት፣ ተስፋ የመቆረጥና የተሰራብለት ለሚቶች፣ ለስራ፣ ለተምህርት፣ ለማህበራዊ ሆኖታና ለለለ ሲፈት ይስ ለማያስተኛ ተግባራት ለሚሸጥ ማማት ዓይወ::

**አካላዊ ምልከቶች:** የሚከተሉትን የክትታል፣ ሪሳኔ ምታት፣ የጠንችና መጠበሚያ ሁመም፣ መቀነጥነጥ ወይም መንቀቀቻት፣ የሆና ሁመም፣ ተቀማጥ፣ የምግባ አለመብለት፣ ቅር፣ አዘዣ-ትር መሽናት፣ ለጠ፣ የእና ደርቀት፣ የእኩቶች መቀዝቀቻ፣ ተለለና ባለቀተናነት፣ እንዲሸ ጽጥልና ተጠቃሚት፣ የውለበት ትግበራ መሰተኞች::

ደህረ-እረጋዊ የቻጭቻት እኩል በህግናት ላይም ለከበት እንደማቻቸው ማውቅ አስፈላጊ ነው:: እድማቻቸው ከ8-10 ስሜን ሆኖታ ላይ የሚከከቱት ምልከቶች በአዋጅዎች ላይ ከሚከከቱት ጋር ተመሳሳይ ዓይወ:: ከ8 አመት በታች በተከለይም ከ5 አመት በታች በሆነት ላይ ጥን ምልከቶች በዘመኩ ባለው የሚደረሱ ስሜን በይሏሩ የሚታየ የቻጭቻት ምልከቶችና አብዛኛውን ሆኖታ እያደርግሙ::

ዶሱፋ-ካድርዋ የጥናችት እኩል በሚያጠማችው ህግኝት ለይ የሚታየ የተወሰነ ማህደት የሚከተሉት ፍቃው፤ በፈት ያለፈባቸውን ማህደት ማስቀመጥ እኩል ተረጋግጧ ጉልል መብኑት/አጥፁነት፤ የአዲቹውን ክስተት መለሰሰ መጠወቻ::

ሁክምና ለማዘዝር በምናስብበት ወቂት የባህረደውን ያረጋ ማስተዋል እስከን፤ ለምሳሌ ማህደት ለላይ እኩከማጥቃት የሂዳ ነው ወይለ የአዲቹውን አጠማ መለሰሰ ከመጠወቻ ያልወወለ መከከለኛ ነው የሚለውን መለያት ያስፈልጋል::

### - ሪፖር ማማለሰና መነጠል

የወሰንዋዊ ጥቃት ተሳፋ የሆነ ህግኝት የበተሰበ እኩለትንና ዓይነቶችን ማዣጤ ከለለች ከለወች ጋር መሆኑ ለይፈልገና ልሳቸውን በቻቻ ለያደርግ ይቻላለ:: ከዚህ በለፈ ለማቅረብ የሚፈሩ ወይም ከለወች ጋር መቀለዋል የሚይፈልግ ለሆነ ይቻላለ::

### - ሪፖር መውቀበና ጥሩትናት መሰማት

የህንጻ ወሰንዋዊ ጥቃት የደረሰባቸው ህግኝት ለደረሰባቸው ጥቃት ሁለፈነት ይውስኝል:: ወሰንዋዊ ጥቃቱን የኤሌክትሪክ ለመስራት የሚያሞኑት አዋጅ ለው በሚያጠኑት ቤት ጥቃት ልማማውን በእለታዊ አይነ መመልከት ያደግኝታቸውል፤ ይህ ድግሞ ጥቃቱ የደረሰባቸትን ህግኝ ክስተቱ የሂሳ ሲሆተት ያለመሆነን አዎች መገኘዎዴ እንዲያስችል ያደርጋቸል::

**የሚከተሉት ለለች ተዕክኖሙች ለሆኔ ይቻላለ:** ቁለጥት ማጣት በአጠቃላይ እና/ወይም በፈት ይመዳቸው በነበሩ ለማቅረብ/ድርጋቸት፤ ከፍተኛ ታንቀባት፤ የእንቅልና ትግርኛና ትግርኛ፤ መብኑት፤ ሪፖር እና ማህደት፤ "የቆቅሽናት" ስሜት፤ የት-ምህርት እኩ.፩ወም መክከም፤ ከት-ምህርት በት መቀረብ፤ የሚጠራው ማህደት፤ የሰነድ መቀያየር፤ ተከራዩት ለመሰበሰበ መቻር፤ ለሰነ ወይም በስንጻ ወቂቱ ሁመም መሰማት፤ ለመግለሰ የሚያስተዋሩ የጠና ትግርኛ አዘዣ-ትር ማጠወም፤ ሪፖር የሚጥሩት ሁለች ወይም መከከለች::

### 3.2.3 ማህበራዊ ተዕክኖሙች

ማህበራዊ ተዕክኖሙች ጥቃት የደረሰባቸት ማስቀመጥ እንዲያጠናበት አካባቢ ማህበራዊ አውራድ ይውስኝል:: በብዕት ማህደት ወሰኑ ጥቃት የደረሰባቸው ለማቅረብ መድልወና መገለሰ ይፈጸማቸውል:: ከጥቃት ልማማው ይለፈ ለእነዚህ ተዕክኖም ተሳፋ የሚያጠኑት ተሳፋው ፍቃው:: ለምሳሌ በእንዲሁት ለት አስቀበበ ወይም አድራሻት የተነሳ ወሰንዋዊ ጥቃት በድርጋባቸት ማህበራዊ የልቻቸት አድራሻት ወይም አለባበ ለውሰድ ጥቃቱ መነሻ እንዲሆነ እኩርት ይውስኝል:: መገለሰው በሆነ ጥቃት የደረሰባቸትን ማስቀመጥ፤ የሆነ ወሰኑ ተተክቦና ሲሆዎን ማህበራዊ ትስስር ይቻላል:: ይህ ድግሞ በእርግ/በተሰበ/በማህበራዊ መገኘት፤ የሆነ ወሰኑ ተንቃዋሚ ማጣት፤ ለራና የገበ ማቅረብ ለይዘዝለል ይቻላል::

ጥቃት የደረሰባቸው ለማቅረብ መድልወና መገለሰ የሚከተሉት ማድረግቸውን ለመቀበል ለቻቻ ይቻላል:: ይህ ድግሞ በግንባኑት ወሰኑ ወተጥረና ተግዳሚት ለፈጥር ይቻላል፤ በተለይም ጥቃቱ የደረሰባቸው ለማቅረብ መድልወና መገለሰ የሚከተሉት ማቅረብ፤ ለራና የገበ ማቅረብ ለይዘዝለል ይቻላል::

## ሰርተ-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት የሚያከተሉት ማህበዎች ተስክሮች በቀጣይ ለንጻር እና በአዋጅ ቁርጥራ

ጥቃት በደረሰባቸው ሌሎች እና በተለየ የሚከሰቱ ተስክሮች	ጥቃት በደረሰባቸው ወንድች እና በተለየ የሚከሰቱ ተስክሮች
<ul style="list-style-type: none"> <li>እርግዣና ከጥቃት ፈ.፩፭ የተዘነሰን ልዩ በማህበኝ መሽከም</li> <li>የበተሰበት ከባር ለመጠበቅ ለባል ተቃት ፈ.፩፭ን ማግባት</li> <li>ለተጨማሪ ተቃት የመጠበቅ እናል</li> <li>የት-፩፭ እናር አለማግኘት</li> <li>እርቶ ለመኖር መቶንር</li> <li>የራሳ ማህበረሰብ አለታዊ አመልካከለና እናሸትቶች ያሳያቸል</li> </ul>	<p>ሰርተ-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት የተፈወመባቸው አዋጅ ወንድችና ተዳን ወንድች ለለፈሰላቸው ያላቸው እያታና ማህበዎች ማንኛት በሚከተለት ምክንያቶች ይከናል፤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ሰርተ-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት ለማዘዴዎችን የወንድነት አመልካከት ይፈጸተናል፤ ማስተም አዋጅ ወንድችና ተዳን ወንድች ጥንካራ፤ አሁንና የበላይ መሆኑ አለበትው የሚለውን፤</li> <li>ከተቃራኑ የተ ወይም ከሁለተኛው የታወች ጋር ወሰን ይፈጸማል ተብሎ መታማትን ይፈጸለ):: በዚህም የተነሳ ለለጥቃቱ ስራተኞች ተግኝ ወይማለትና ተነጥሎ ወይመቀሩት ያዘነበለለ::</li> </ul>

ጥቃት በደረሰባቸው ሁኔታ እና በተለየ የሚከሰቱ ተስክሮች
<ul style="list-style-type: none"> <li>እናደሚያቸው ጋር የሚይሂድ ወሰንዊ ማስቀመጥ በሀገሪቱ በቀድመ ለጋ እናሚ እና ለውሰን ገዢ ማስቀመጥ በሀገሪቱ ማስቀመጥ ወሰንዊ ወሰንዊ ተቃት የደረሰባቸው ሁኔታ (በተለየ ወንድች) መልሰው ወሰንዊ ተቃት ፈ.፩፭ የመሆኑ እናሳቸው የባሩ መሆኑ</li> <li>ጥቃት ፈ.፩፭ው የቅርቡ የበተሰበት አባል ከነበረ ለመደረሰት እምነት የሚጥለበት ግንኝነት ለመመሰረት መቶንር</li> <li>ት-ከ-ረት መሰብሰብ አለመታልና በዚህ የተነሳ የት-ምህር አፈጻጸም ያከማኑት መከሰትና ቅጂ-ሻ-ጥ ከት-ምህር በት- መቀረብ</li> </ul>

### 3.3 ስነዕስ እና ማህበዎች ተግባራቸው

#### 3.3.1 ሰርተ-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት በደረሰባቸው ሲቻች የሚደረገት ስነዕስ ሁኔታ አጠቃላይ መርሆ

- ለህኔምና የሚመጠ ሰርተ-ጥታን መሰረት ያደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት ተጠቁዎች ከታሸቻቸው አንጻር ቤት በጠበብ መታየት የለባቸውም፤ ይፈጸም ለየ ለብኬና የኢናዲር ወይ ያላቸው፤ የራሳ ገዢ በለው ለየ አውድ ወ-ሰጥ የሚገኘው ምሳሌ ገለሰቦች ተደርጉው መታየት አለበትው::
- ህኔምና ለጠራውን በአዋጅ የሚፈጸመ ለሚከተሉት ማስቀመጥ ወሰንዊ ተቃት ተጠቁዎች መከሰል ያለትን ወሰኑ ለፍትነት መገኘት ለማስቀመጥ፤ በዚህም ይገባቸዋል::
- ሰርተ-ጥታን መሰረት የደረገ ተቃት/ወሰንዊ ተቃት ተጠቁዎች የሚደረገት ስነዕስ ሁኔታውች ወጪታማ የሚሆነት በታክሙውና በሀገር መከሰል ያለው ግንኝነት በመግባባትና በመተማሙ እና የተመሰረት ሲሆን ነው:: አንድ ሁኔታ እያንዳንዶን ተከማ ከለለው ተከማ የተለየ አድርን በማስበብ መልካም አቀራረብ የመገኘበት ከሁለት ለኋይውና ገንዘብ በታክሙው ያረጋግጣ ይገባዋል::

- ህክመ. በእምነትና የጥቃት ተጀዙ ዘንድ ለመለወጥ ያለውን ነገሏነት መግማገም አለበት፡፡ የጥቃት ተጀዙዎች ለመልካም ምክርቻ እምበታቸ ሌ.ሆነ፡ የመሰሳል ሂደታቸውንም ለያደናቁና ወይም ከህክመ. ወር ሌይተባበሩ ይቻላሉ፡፡ የጥቃት ተጀዙዎች ለመለወጥ ያበልጥ ነገዏ በሚሆነበት አጋጣሚ ህክመዎ ስለው መጠን ተከማሹን ወደሚፈልገው ለውጥ መግራት አለባቸው፡፡
- የንግም እንኩን በተለያየ ይረዳ እምበታቸ በጥርጋ ህክመ. ግን የጥቃት ተጀዙዎችን በከፍተኛ ይረዳ ለውጥ የሚፈልጉ አድርጋው መውሰድ አለባቸው፡፡ ህክመ. የጥቃት ተጀዙዎች ለአዋጅታዊ የለውጥ ለይል ሰር እንዲከፍቱ ማገኘ አለባቸው፡፡
- ለውጠን መተግበር ያለበት የጥቃት ተጀዙዎች ሌ.ሆን የህክመ. ማር ማመቻቸት ወይም የአካሄድ አቅማውን ማሳየት በቃ ነው፡፡ ህክመ. የጥቃት ተጀዙዎች አዳዲስ ለምጽቻን፡ መንገዶች፡ የአድራሻ አማራጭውን፡ ወይም በዋጥ አዎንታዊ አቅማውንን መመልከት እንዲቻል መርዓት ይቻላሉ፡፡ ይህም ሆኖ ግን አነዱሁን አዳዲስ አማራጭውን መግራጥ ያለበት ሲሆ የጥቃት ተጀዙዎች ነው፡፡
- እንደሰብአዊ ፍጤር ሁለትንም በንግድ ወደ ተሳለ አቅማውና ወደ ተሳለ ለሰውና በሚደረግ ቁጥሪነት ባለው ሽማርር ወሰጥ ነው ያለው፡፡ በዚነ በታ ሌይ ቅመን ለንቀር ወይም ይሳለ በለምና ወደ ገዢ ለንመለስ እንቻለለን፡፡ ለሰነዱ ሁለት ሁለተኛለለበት መፍትሮ ነው ከሚል መርሆ መስራት አለበት፡፡ ለሰነዱ እንደ ሁለት ሁለት እንደ እንደ እንደ የእድገት ምክ አጋጣሚ አድርጋ መውሰድ አለበት፡፡ ችግርቻን እንደማራቱ ወይም አድገታቸን እንደማቀጥል ማመናቸንን ልልጥ ማቆም የለበንም፡፡
- ቀለል አድርጋ መውሰድ፡፡ ህክምናው ለጥቃት ተጀዙዎች ተጨማሪ ችግርቻ የሚሰጥና አስፈላጊ መረጃዎች ለይደረሰ በቀላል ቁንቃ የሚቀርቡበት መሆን ይገባዋል፡፡
- ሁለትናቀፍ ወይም የቦላይ የሆነትና መርሆች ማከበር፤ ለምሳሌ ለበአዋ አከበርት ባለው አያያዝ የመጠበቅ መብት፤ አለማቅረብ፤ ለለ ሲሆ የመውሰን መብት፤ መረጃ የማግኘት መብትና የግል ለይወለና ማስጠረዋነት የመጠበቅ መብት፡፡

### **3.3.2 በውስጥ ተጀዙዎች ሲነለበና ሌይ ተስክና የሚያሳድሩ ሆኖታወች**

- አጠቃላይ ገዢ የህክምና አገልግሎት በሚሰጠ ተቁማት ወሰጥ መምር ለውስጥ ተቁማት ተጀዙዎች ሲነለበናዊ ፍልተቶች ተከራረብ አይደተም፡፡ ይህንንም ከገኘበ በሚሰጥበት የህክምና ባለሙያዎች በውስጥ ተቁማት ተጀዙዎች ሲነለበናዊ ጉዳት ሌይ ተስክና የሚያሳድሩ ሆኖታወችን ለይተው መረዳት አለበቸው፡፡

**እነዱ ሆኖታወች የሚከተሉትን ማስተካከለ፡-**

- የጥቃት ተጀዙዎች አዋጅ ወይም ሁኔታ መሆን አለመሆነ (ማለትና እድሜ)
- የጥቃት ተጀዙዎች ማህበራዊና ለነሱወውቃዊ ይሆ
- የጥቃት ተጀዙዎች ለለመብቻ/ቱ ወይም ለለቻበት ይረዳ ይገኘ አመለካከት
- ከዚ በፊት የኢትዮጵያ ወሰና ችግር
- አስቀድሞ የነበር አኋማርኛ የጊዜ ችግር
- የጥቃት ልማዕወና የጥቃት ተጀዙዎች ጉንኑት
- የጥቃት ተጀዙዎች ለለጥቃቱ አጋጣሚ የነበሩት ጉምት (ለምሳሌ ለህይወት አስገነዘብ፤ ሪፖርት መውቀት)
- የጥቃት ተጀዙዎች ጉዳቱን መቆቅማይ ለልቶች/ከተማ መከናወም እና አዎንታዊ ማህበራዊ ይሆና መምር
- ከማህበራቢ የሚጠበቅና የሰጠው ተጨማሪ ምሳሽ ለምሳሌ ማንኛውም አይነት የቀረበ መደበኛ አገልግሎት ከመሥር ይሞር ወሰናዊ ጥቃቱን አስከማርለጥ ይረዳ ይረዳ/የነበሩ ጥረቶች

- በወሰንዋጥ ጥቂቱ ወቅት የዋለው የጥቃት መጠን (ለምሳሌ በጠር መሰረቶ ማስፈጸሚ)
- ወሰንዋጥ ጥቂቱ የተፈወመበት በታ (ጥቃቱ ከመድረሻ በፊት የጥቃት ተነሱዋ "የደህንነት ስጋት የለለበት" አድርጉ ወሰኖች የነበረ መሆኑ አለመሆኑ)
- የጥቃት ተነሱዋ የትምህርት ያረጋ

### **3.3.3 የከላልበና የማህበራዊ ተግባራት አይነቶችና ይረጃዎች**

ከወሰንዋጥ ጥቂቱ ጋር ለማገኘት ሲከላልበና አካላቸ/አሰራርዎች የማድረጋው ሁከምና ከእቅራረብና ከወጪ አገባብ በእኔት ይለያል፡፡ አገልግሎት ሁከምናዎች የተለያየ ሲከላልበና አካላቸንን በማከም ላይ ውጤታማነታቸውን በተግባር ያረጋገጣ ሰጋት ለመቻቻ ይገባ ከተወሰነ የጠና አካላቸን የሚያስቀር የሚያስቀር አመዳጋዊ በድን) እና የ24 ስት ነፃ የሰላክ አገልግሎት ይገኙበታል፡፡

- **የማማከር አገልግሎቶች/Counseling services:** ይባሩ፡ ጥቃት እና/ወይም ይህራ-አዲርዋ የቃንቃት አካል ያጋጠማቸውን የወሰንዋጥ ጥቂቱ ተነሱዋ ሲከላልበና የለት ተግባራት በማከም ላይ ውጤታማነታቸው ተረጋግጧል፡፡ እነዚ ሰር ከማከተቱ አገልግሎቶች ውስጥ አጋጥቶ በድኅቶች (ተመሳሳይ ችግር ከደረሰባቸው ለመቻቻ የሚዋቀር አመዳጋዊ በድን) እና የ24 ስት ነፃ የሰላክ አገልግሎት ይገኙበታል፡፡
- **የበድን ሁከምና/Group therapy:** የማባለው በአገልግሎት አማካሪና ተመሳሳይ ችግር ይርሱባቸው ተዋከሻቸውንና ሁሳቦቸውን በጋራ ለማግበት ልቃድቶ በሆነ ለመቻቻ መከከል የማድረጋ ሁከምና ሂደት ነው፡፡ ይህ ዘዴ የደባቱና የቃንቃት ምልከቶችን በማከም ላይ ውጤታማነቱ ተረጋግጧል፡፡ የበድን ሁከምና ማህበራዊ መገለል፣ የግብኬት አጥረትና በዘርፍ የሰለጠኑ ባለሙያ እጥረት ከባለሙያ ጋር የማድረጋ የአንድ ለአንድ ማማከራይ ክፍልናዎችን ማግኘት አስተኛ በሆነዎች የሚሰራው እና የተለመዶ ነው፡፡
- **ግንዘቤያዊ የባህረድ ሁከምና/Cognitive Behavioral Therapy:** እዚህ፡ የበተክር ሲከላልበና ሁከምና ሰጋት ችግርቸን ተጨማሪ እርምጃዎች በመወሰድ የመፍቻት አቅራቢ አለው፡፡ የበተክር ችግርቸ ይርባ ያለት የአስተሳሰቦና የባህረድ እናሂደት በመዋር ከተጋዥና ስሜታቸው እንዲለውጥ ማስቻል ነው፡፡ የህከምና በወጪ የሚሰራው የሰውቸን አመለካከቶችና በህረሰት በመለውጥ ሰጋት ይከተው ለመቻቻ በማይሂቸው ሁሳቦች፡ ምስጠናት፡ እምነቶችና አመለካከቶች (የግለሰቦ ችግርዎች ሂደቶች) ላይ በማተክር እነዚ ፈንዘቤያዊ ሂደቶች እንዲሰማቸዋ ችግርቸ መፍቻነት ከለውቸ ለሁሮት ጋር የለቸውን ግንኝነት ይመረምሶል፡፡
- **አካላዊ-አዲርተክር አቅራቢ/Trauma-based approach:** የግንዘቤያዊ የባህረድ ሁከምና ሰልት አካል ሰጋት በአሁኔት ወቅት ይህራ-አዲርዋ የቃንቃት አካል ያለባቸውን አዋቆቸውና ሁኔታ በማከም ላይ በእኔት ውጤታማ ሆኖ ተገኘቸል፡፡ የአዲርቸን ከሰት ተግባራ አለማው የድርጉል፡፡ እስራና በዋናነት የሚያተካው ይህንና በተጠበቀ አውድ ውስጥ የአዲር ተነሱዋ የአዲርቸን ከሰት በዘርፍ በማከተር በማስታወሻ በወቅቱ ያለኩበት ሰጋት መልሰው "እንደገና እንዳናደገት" በማድረግ ላይ ነው፡፡ እነዚ አዲርተክር የህከምና ሰልት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ለሰው በወጪ ይገባ ተረከው ገዢ ሁከምና/Narrative Exposure Therapy (NET) ሰጋት አዲር የደረሰባቸው ለመቻቻ ከተወሰነበት ባን ይሞር እስከሂሳይ ይረስ ያለኩበት ሰጋት በታረክ መልክ በመገኘበት እንደመንገዱቸውን የደረሰባቸውን አዲር የሚፈጸምበት ነው፡፡
- **የእርት/ጂዢታዊ ሁከምና/ Art therapy/play therapy:** ሁኔታ የወሰንዋጥ ጥቂቱ ወይም የለው አዲርቸ ተጠቀ በሆነዎች የተለያየ ለሳቦች አካላዊ አካላዊ የጥቃም ላይ ሰጋት ተግባራ የለው የአንድ ለአንድ ምክኬር ነው፡፡ ሁኔታ አስፈላጊ፡ ከእስተሳሰቦና ከግንዘቡ እንዲታቸው ጋር በተማጠወ ይረዳ ከሬኞቸው ላይ የሆነ የግል ተረክ ጋር የተገኘነት አካል እንዲሰራ ይበረታቸል፡፡ እኩሉ እንደተጠናቀቀ ህኔታ/ት ሰአለን በመቀጥም ጉጠመናን ተተጋለቸ፡፡ እነዚ ወቅት ላይ

የተለያየ ሪሳስ ጉዳዮች ይሰተናገዙል፤ ለምሳሌ የተሰነፈ አመልካከቶች፤ ከእዚጊያ የመዳንና የበቀል ሁሳዎች፤ ሆኖሬት ወይም የጥሩትዎች ስሜት፤ እድርዎን የሚያስታውስ ነገሮች እና እድርዎን መቂቃሚያና መልሽ ማዋህድ ስስተራቸውች ፍቃው፡፡ ማዕቅታዊ ሁክምና የጥቃት ተጀመዋ ህግን በቀላሉ ወደህክምና ሂደቱ እንዲታገባ ምክንያት እድል ይፈጥረል፡፡

**ማስታወሻ**፡ ህግናት ሲሆን ወይም የሚገልጻ ከእውቀዹ በተለያ መንገድ ስለሆነ ይህ አይነቱ የህክምና ሲልት በተለያ ለህግናት አስፈላጊ ነው፡፡ በተጨማሪም ሲታይ እንደ ስው ከህግናት ወር ለመግባባት የእነዚህ ሰነት ቀንቃዹ መናገርና መረጃት መቻል አለበት፤ 1) የአካል እንቅስቃሴ ቀንቃ 2) የሙያ ቀንቃ እና 3) የንግግር ቀንቃቸ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ለዘናት ስሜታቸውን ለመግለሰ አራት አይነት ቀጥተና ያልሆነ መንገዶች አሳይቷል፤ 1) ስለል 2) ተረት መናገር 3) ደራማ እና 4) ማዕቅታዊ፡፡

- **ሳይኮሎጂ-ሙያ ማዕቅታዊ/ Psychodynamic psychotherapy**፡ በተለያየ ገዢታዹ ላይ የሚያተካ-ር ሲሆን እነዚህም የስሜት አገልግሎች፤ አስፈላጊ ስሜቶችን የማስወገድ አካይድን መፈተሻ፤ የለኩ ተሞክርዹን መመርመር፤ ስነልቦናዊ ሲሆን መከላከል ሲልታቸውን/defense mechanisms መለያትና ከስዱ ሲሆን ተገኘነው ተገኘነው ላይ መሰራት ይገኘበታል፡፡ የዚህ የህክምና ሲልት ወንድ አካል ግዢታቸና አሳይቃዊ መጥረቶችን ከድብቀ የእኩምር ቀን/unconscious አውጥቶ ወደ ተጨማሪ የእኩምር ቀን/ conscious በማምጣት መነሻ አተገባበርን ማብረታታት ነው፡፡
- **ታክሚ-ተክር/አብዛኛው/ደንብ ማዕቅታዊ/ Client Centered/Humanistic/Supportive psychotherapy** በግል ወይም በተደንገል ለሰጥ የሚችል ሲሆን ባለቤት ከስተቱ ያደረሰባቸውን እድርዊ ገዢመንግና ምልከቶች ለለለው እንዲያደርግ እና ይፈጥራል፡፡ ደንብ አቅራቢዎች የእዚጊያ ገዢመቶችን ለማረጋገጫ፤ ተለኩ ለመገኘት፤ የእርስ በእርስ መማማርና ለማሳደግና የግለሰቦን የመነበል ወይም የመለያት ስሜት ለመቀነስ ያለመ ፍቃው፡፡
- **የበተሰበ ሁክምና/Family therapy** የቢነልቦናዊ የማማካር አገልግሎት አይነት ሲሆን አብዛኛውን ተዘረዘሩ በበኩሉ በለመ-ያ፤ በከለኔነት ማህበራዊ ለራተኞች ወይም ተራጋት የሚሰጥ ነው፡፡ የበተሰበ አባላት ግዢታቸን እንዲፈጸሙ ይረዳል፡፡

### 3.3.4 መሰራታዊ ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ደንብ፡ ወሰንዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ለወች የምክትና አገልግሎት መሰጠት

ወሰንዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ለወች በዚ አይነት ገዢ ይገኘው ስነልቦናዊ ፍለትቶችና ተግባራዊ አካይቶች ያደረግው ሲሆን ለፍላትቶችው መያዥ ምሳሽ መሰጠት የሚችልው እነዚህን በተገበወመረዳትና ማስተናገድ ሲታይ በዚ ነው፡፡ እኩም አስቀቁ ጉዳት ይጠበመውን ለው ስነልቦናዊና ስሜታዊ ፍለትቶች መለያትና መረጃት ሁሉም አገልግሎት ስጋዴዹ ለገንዘበት የሚገባ እኩም ወደኩ ለሰነድ ነው፡፡

የሚሰጠው ምሳሽ ወይም ማህበራዊ-ቢነልቦናዊ አገልግሎት በዋናነት ስነልቦናዊ የማማካር፤ ከስዱ መቀለቀል፤ የእሁለው ሲልጠናና ጉዢ ማስተናገድ ተሟግራዊዹን ይከተታል፡፡

#### ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ምን ማለት ነው?

- **ስነልቦናዊ**፡ አሳይቃዊ (እንደ ጉለሰብ የሚኖሩት ሌዩ ስሜቶች፤ ጥልቃ ስሜቶች፤ ሁሳዎች፤ ተግባራዊች፤ አመልካከቶችና እምነቶች)
- **ማህበራዊ**፡ የሰው ለሰው ተግባራዊዹና በተፈጥሮች አካባቢዎችን የሚከሂድው ነገር ሁሉ

ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ማለት በማህበራዊና በስነልቦናዊ ገዢመቶች መከላል ያለውን መሰተዋበር ሲሆን አገልግሎው ጉዳት በለፈኩው ላይ ቀሚ ተስኩ የሚያሳይቃበትን ሁኔታ የሚገልሰ ነው፡፡ ማህበራዊ

ገመዕች በእርግጥም ስነልቦናዊ ተዕክኖምችን የሚያስከትሉ ሲሆን አንቀጽ ስነልቦናዊ ቅጋርች ያለባቸው ገለሰቦችም ለማህበራዊ ተዕክኖምች ይኖረዋል፡፡

ስነልቦናዊ ተዕክኖምችን ከሚያስከትሉ ማህበራዊ ገመዕች ወሰጥ ጥቂቶች፡፡	ማህበራዊ ተዕክኖምችን ከሚያስከትሉ ስነልቦናዊ ገመዕች ወሰጥ ጥቂቶች፡፡
- የሚወደፊትን ለው ማጣት-	- ጉዳት-
- ሁመምተኝነት (ገለሰቦ ልብ እና/ወይም ወላይታ)	- ለዳት ማጣት ስሜት-
- የአካል ገዢተኝነት-	- መሳቀቷ
- መሰረታዊ ዘላቃቶች አለመማግለት (ምግብ፡ መጠለያ፡ ፍቅር ወዘተ)	- የአእምሮ ሁመም
- ማህበራዊ ቤታ ማጣት-	- የአእምሮ ለለም ማጣት፡ ወንቀቻ
- የቤት ወሰጥ ጥቂት	- የሀብት ወጥረቶች

### ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ድጋፍ እና የሰጠት ድጋፍ ገጽ፪

ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ድጋፍ የሚለው ቅል ቅድ “ውሌባዊ ጥቂት ካስከተለባቸው ጥልቁ የሰጠት ሁመምና  
ስምምነት አንቀጽ ወሰነ ጥቂት ለደረሰባቸው ለውች ሆኖም የተሞላበትና ቁጥሪነት ያለው ስነልቦናዊ ድጋፍ  
መሰጠት” ማለት ነው፡፡

ለሚታወቁ ድጋፍማግለት ጥቂት የደረሰበትን ገለሰቦ የሰጠት ሆኖታ መረዳት የሚያስችል ስነልቦናዊ  
“የመጀመሪያ ደረጃ ሁክምና”ለሆን በህናናት ሌሎች የሚፈጸም ወሌባዊ ጥቂት የደረሰባቸውን ህናናት  
የሰጠት ቁስሎች የሚቀን አቅም አለው፡፡

#### **3.3.4.1 የሰነልቦናዊ-ማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎት**

##### **ወሌባዊ ጥቂት የደረሰባቸው ስምምነት፡-**

- አካላዊ ፍጠትቶች፡ የግብ፡ ለብስ፡ መጠለያ
- ለሚታወቁ/ስነልቦናዊ ፍጠትቶች፡ አንቀጽበት፡ ታክራት፡ ይህንነት፡ ተቀባይነት፡ አድማዊ
- ማህበራዊ ፍጠትቶች፡ ታምህርት፡ መረጃ፡ ሚና
- መንፈሳዊ ፍጠትቶች፡ ተለዋኑ

ወሌባዊ ጥቂት ከደረሰ በንገት ክ1-3 መሬት ያህል በመደበኛ የጠና ባለሙያ የሚሰጥ ስነልቦናዊ-ማህበራዊ  
ደጋፍ በቁ ሲሆን በዚህ ወቂት ወገና ጥቂቱ በተፈወመበት ባለሰብ ሌሎች ሌሎች አእምሮ የጠና ቅጋርች  
መኖር አለመኖሩትውን መከተተል ያስፈልጋል፡፡ የከና አእምሮ የጠና ቅጋር የሚሰጥ ያለባቸው  
ጥቂት የደረሰባቸው ገለሰቦች ወደ ስቴክኖሎጂ የአእምሮ ሁመምና/ስነልቦናዊ ሁክምና ሰራተኞች  
አለባቸው፡፡

- በንገት ሂደት ጥሩ ስሜት እያተለማት ለሂድ አንቀጽ ሁመምና/ስነልቦናዊ መግለጫ
- አምንታዊ የመቆቻማግኘ/ከተማ ስልቶች አንቀጽ መግለጫ ማገኘ
- ማህበራዊ ድጋፍ ማረጋገጫ
- ወጥረት መቀነስ የአካል ባቂት አንቀጽ ስልቶች ስርተው በማስረጃ ማስተማር
- ለተጨማሪ ድጋፍ ቅጂ የከተማ ስልቶች መሰጠት

##### **❖ የምክክር አገልግሎት የሚደነው?**

የምክክር አገልግሎት በሰለጠነ አማካይና በታክሱ መከተል የሚከሂድ መያዥ ጉንኑት ነው፡፡ በተናጠል  
በግለሰቦች ደረጃ ወይም በዚህን ሁክምና መሰከት ለተናጠል ይችላል፡፡

የምክክር አገልግሎት ለተናጠል የሚደነው የሚከሂድ መያዥ ጉንኑት ነው፡፡ አመለካከታቸውን  
አንቀጽ መግለጫ የሚፈጸም ወጪ ለማስረጃ ለተመሰረቱ የሚከሂድ መያዥ ጉንኑት

የራሳቸው ወሰኑ ወጪት የሆነ ባለቤትን እንዲያስቀምጥ ይግባል:: ለታክማቃውም ይበላጥ አርከና በልህነት የተሞላበት ሁይወት መምራት የሚያስችሉ መንገዶችን ለመፈተሽ፣ ለማግኘትና ለማጥረት ምቻ እድል ይሰጣል::

### 3.3.4.2 ለውጭታማ የምክክር አገልግሎት አስፈላጊ ሁኔታዎች

የምክክር አገልግሎት ለተካቸውን የደረሰባቸውን ተቋት በአገባብ እንዳረዳ፣ አመለካከታቸውን እንዲያጠሩ በሚውስቷልቸው ትርጉም ያለቸውና በእውቀት ላይ የተመሰረቱ ሚርጌዎች አማካኝነት የራሳቸው ወሰኑ ወጪት የሆነ ባለቤትን እንዲያስቀምጥ ይግባል:: ለታክማቃውም ይበላጥ አርከና በልህነት የተሞላበት ሁይወት መምራት የሚያስችሉ መንገዶችን ለመፈተሽ፣ ለማግኘትና ለማጥረት ምቻ እድል ይሰጣል::

ነገር ገን ማማክር አገልግሎት ወጪታማ ይሁን ዘንድ መሆኑት ያለባቸው ሁኔታዎች አለ:: አማካይው/ከው/ንሰለሩ ሆኖንበት የታክማቃውን ውስጥ ቅልጋት በእኩምርው መሆኑ አለበት፣ አማካይው የወሰንዋ ተካቸውን ማከም የሚያስችሉ መሆኑ እውቀቶችና ክህሎቶች ለተፋት ይጠበል፣ እያንዳንዱ ክፍልንወያ/ሰነድ በቂ ሲከት ለሰጠው ይገባል፣ አገልግሎቱ ጊዜ በሆነ ለአገልግሎቱ በቂ በተዘጋጀ ክፍል ወሰኑ መካሂድ አለባቸው::

በተጨማሪም የተለያዩ የሚማክር መርሆዎች መከበር አለባቸው::

- **በመተማሙን ላይ የተመሰረተ ባንኩነት መመከራቸት:** ሂደቱን አለማጠደቅ፣ ይልቀንም ቤት ይስጠበት:: ለማሳሌ የደረሰውን የተ-ቋት እጋጌዎች ቅል ለማድረግና ችክማው የበለጠ ምቅት እንዲለማው ለማድረግ ከወሰንዋ ተቋቱ ወርሆ ባንኩነት ለመከራቸት:: ለማሳሌ ቤት ይስጠበት::
- **ቻጋራ/ክስተተቁን ማብራሪት -** የአነጋገር ሲልቱን ተቋት የደረሰባቸው ባለቤት ከሚጠቀሙት የቋንቋ አጠቃቀም ምር አገር የሚሂድ እንዲሆን ማድረግ:: ለማሳሌ ወሰንዋ ቅል ለማድረግና ችክማው የበለጠ ምቅት ሆኖን ምር ከሆነ የሚገኘው ቅል ለማድረግው ቅኩች መኖሪር:: ችክስለኛ የአካል ክፍልዎች ያለቸው እኩንተለቸውን መጠቀም፣ አስፈላጊ ክሆነም ማድረግ/ትረክኖ ለሁተት የሆነበትን ምክንያት እንዲታገቡበት የሰውነት ቅኩች ወይም ለእለዎችን መጠቀም::

ጥሩ የመማባበት ከሆነት ባለቤት መሆኑን ከልቦ አያዝዋው መሆኑ ለውጭታማ ካውንስለንን ወሰኑ ቁድመሆኑና ነው:: ለዘመኝ የሚከተለትን መከተል ያስፈልጋል::

**ዘና ይበለ:** አገልግሎት ለጠቃሚ የተረጋገኙ ዘና ያለ ሌሆነ ተቋት የደረሰባቸውም ችክማውች ይበላጥ ምቅት ይለማቸውል::

**ፈታ ይበለ:** ለውተትምን ሌታ ያደርጋ፣ በተለያዩ እጅቶዎችን ይዘረጋጀቸው (አያጠምሻቸው)::

**ዘንበል ይበለ:** የበለጠ የመቆሱበት ለሚሂት እንዲሆበር ለቀመጥ እንተትምን ወደ ሂት ዘንበል ያደርጋ::

**የአይን ባንኩነት:** የአይን ባንኩነት ችክስለት መስጠትምን ለማሳየትና ለወጪዎችን ለመግለፅ ወሰኑ ማና አለው::

**ሻት ለፈተት ይቀመጥ:** ተቋት ከደረሰባቸት/በት ባለቤት ምር ሂት ለፈተት ችክስለት ተያይዞ ይቀመጥ::

- **ሀሳብና መረጃ መለያዎች:** በአንድ ቤት እና ቤት ተቋቁ በቂ ይጠይቁ፣ ክፍተና ጊዜ ቴያቄዎችን ይጠቀሙ::(የምርጌው ይዘት ያለቸውና ለማብራሪት ክፍት የሆነ)
- **ውሰኑ መከተት:** በሚማክር ሂደት ወሰኑ ያለ-ትን የምርጌውና የውሰኑ አስጠጥ አስፈጸም ይመቀ:: ለታክማው አርከና እውቀት-ለቸው፣ ይልቀንም በመረጃ ላይ የተመሰረተና ምክንያት-ቋኩት ያለውን የራሳቸውን ወሰኑ እንዲውስት ይግባቸው ("ከፍተና ቴቋሙን" እና "አነስተኛ ጉዳትን" በሚውቆድር)::

- **ከት-ትል:** በፌዴራል ምድሮ ወሰኑ ከአገልግሎትና ገዢ ያለቸውን ፊይይና በይንስ ስነት የከተ-ትል ክፍልንዥችን የማካሬድ ቁጥር መያዝ ያለውን አስፈላጊነት ተቃት ለደረሰባቸው ማለሳ ያስፈልጊቸው::
- **ምዕራፍ:** የተሰበውን አገልግሎትና ያስተኞቸውን ወጪት አሉኝ አሉኝና ሁሉንኩቀና ስርአት ባለው መንገድ መግምገም አስፈላጊ ሲሆን አገልግሎቱ ለታክሏው ተቃዋሚ እየሰጠ መሆን አለመሆነን ወይም የሰልት/የአቀራረብ ለውጥ አስፈላጊ መሆን አለመሆነን ለመረዳት ከፍተኛ በቀጣቸው አለው::

❖ **የምሳሌ አገልግሎት ባለሙያዎችንሰር ማህረቻና ክህሎቶች**

• **መያዥ ለነገሥነዎች**

በተለይ በሁኔታ ላይ የሚፈጸም ወሰኑዎ ተቃትን በተመለከተ ለከተ-ትልን የቀረበን ህኖን ወሰኑዎ ተቃት ተፈራምባቸል በለ ለመቀበል ሀዕስ ገዢ ያደግኝታል፡፡ ለለሆነም ወሰኑዎ ተቃት የተፈለመዋቸውን ህኖት የማስተኞቸው ስልቶችና ክህሎቶች ለሆነ አገልግሎት ለመረዳት አስፈላጊ ለመረዳት አስፈላጊ ክህሎቶች::

• **ማስጠራቅነት**

የማስጠራቅነት መርሆ ወሰኑዎ ተቃት ለደረሰባቸው ስለም ከሚደረግ ስልቦናዊ ደንብ ጋር በተደያዘው በእኔት አስፈላጊ ሲሆን የከተ-ትልን የደረሰ አጥገኘው ነው፡፡ ማስጠራቅነትን መጠበቀ መተማማመንን በመግንባት ታክሏውች የደረሰባቸውን በግልጽ እንደናገሩ የሚያደርግ አስተማማች ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ የወሰኑዎ ተቃት ተቻል የሆነ ህኖት በተመለከተ ምናልባት ህኖቱን ወይም ለለም ለለም ለለም የሚችል ክልሆነ በስተቀር ሁሉ ገዢ ሲሆን ማስጠራቅነት ለጠበቀለቸው ይገባል፡፡ ወለም ወይም ሁኔ አስከባረሙ ስለማስጠራቅነት አስፈላጊነት እንዲያውቀ የሚደረግ ሲሆን የማማከር ምድሩን በተመለከተ ግን መረጃ ይሰጣቸዋል፡፡

• **ግኝር አለመሆን**

በርዓተ-ጥናን መሰረት ያደረገ ወይም ወሰኑዎ ተቃት የደረሰባቸውን በማስተኞቸው ወቂት አገልግሎት ለጠራ በአቀራረብ ግኝር መሆን የለበትም፡፡ እያንዳንዱ ተቃት የደረሰበት ቅለሰብ ሌሎና የሆነ የሆነ ቁልጥታች፡ እምነትታች፡ ቅጂበዥች ወዘተ አለ-ትና፡፡

• **አከበር**

ለታክሏውች አከበር ማሳየት በእኔት አስፈላጊ ነው፡፡ መተማማመንን ለመግንባትና ቅለሰቦች ስለደረሰባቸው ተቃት በግልጽ እንዲያውሏ የሚችዋል፡፡

• **ለዚህ ችግር እናደ ልቦ ችግር ማየት**

ሁሉ ገዢ የተገኘውችን ሆነን እንዲሟርኬ ማሳየትና መግልጽ አለበውት፡፡ ልቦዎን በታክሏው በታ ለማስቀመጥ ይሞከሩና ስለጥቃቱ ክስተት ማውራት ለማስለበት ምን የህል አስተያየት እንደሆነ ይገኘበ፡፡ በማያቀርቡቸው ተያቀዥችና አስተያየቶች ወሰኑ ለጠራ/ከሰራ ይህን፡፡

• **መረዳት**

ህመማቸውን መረዳት-ወንድ ያጋጠማቸውን አስተያየት ሁኔታውች እንደተረዳ ተቃት ለደረሰባቸው ቅለሰቦች ያሳያል፡፡ ተቃቱን በተመለከተ መረጃ ይኩ ለማድረግ እምበታ ሲያሳይ ወይም ተጨማሪ ገዢ ለረዳት የተፈልጊቸው መሆንወንም ያሳያል፡፡

### 3.3.4.3 ለሁኔታ ላይ የሚፈጸም ወሰኑዎ ተቃት ተቻልውች አያያዝ የማስተኞቸው ስልቶች

- የህክምና ደንብ መሰጠት
- የህን ደንብ እንዲያገኙ ማመቻቸት (ለምሳሌ፡ ለህኔታ የተመቻቸት የፖ.ለ.ስ ክፍል፡ ካሳ የህን አገልግሎት ለጠራ ማስከል፡ ለህኔታ የተመቻቸቱ ፍርድ በተቻል፡ ወዘተ)
- ህኖቱ ልቦቸውን እንደገልጹ አስተማማች አካባቢ መፍጠር
- ለህኔቱ ምክና ህኔታ ተከር የተቀናቸ አገልግሎቶችን መሰጠት

- ቁጥር 1. ያለው የሚሆኑበት አገልግሎት ይቻቄ መሰጠት
- እንደ አስፈላጊነቱ የቦታዕስ አባል፣ የሚሆበው ይቻቄ ስራተኞች ወዘተ ማሳተፍ
- ህኖት በድርሻ በድጋፍ ወሰጥ ለሳተፍ እንዲያችሉ ማወያየት (ለምሳሌ ወሰንዋዊ ጥቃት የተፈወመዎች ህኖት በድርሻ)
- የአባሪዎች በሽታ ሁክምና የሰራጨግ እንዲሆነ መመርመር
- ህኖቱን በሚገባዎች ቅጽ ማስተማር (የአካል ከፍለዎች የተማረጋገጫ እናንተለቷቸ፣ የሰውነት ቅጽ፣ ለእለመቻ ወዘተ መጠቀም)
  - ለለ መሰረታዊ የግዢ ተግባር
  - ለለ መብቶች መፈጸም ለለ ማረፊያዎች ነገሮች
  - የአካል ከፍለዎች የራሳቸው እንዲሆነ
  - በአዋቂዎች የሚፈጸሙ ወሰንዋዊ ይርጋቸች ለሁተትና በወንጀል እንዲሚያስጠራቅ
  - ለመነጋቸው ለነፃ “አይሁዳም” ማለት እንዲሚገባቸው
  - በመልካምና በመጥሪ ማስጠርቸው መከከል ለላለው ለያነት
- በግዢ የሚለያየ ሁኔታን ተመሳሳይ ከፍል ወሰጥ/እንደ አልጋ ላይ አለማስተኞች
- መለጃዎች/ጠጣቂዎች የልጃቸውን ዝግጁ ለይተው ማውቆ
- ህኖቱን አስፈላጊ የህይወት ከሆነውቻ ማስተማር (ለምሳሌ የራሳን እቃዎች መግለፅ)
- ለለ ህኔት ወሰንዋዊ ጥቃት ማሆናልበትን ማንቃቄት (ግኘበ ማሳደግና እቃዎች ግኘበትን መመር)

#### ❖ ወሰንዋዊ ጥቃት የደረሰበባቸው ህኖት የሚደረገ ተግባራት

ወሰንዋዊ ጥቃት የደረሰበባቸው ህኖት በእንዲሆኑው ገና ለጋ በመሆኑው የተፈወመዎችን ይርጋቸው መለያ በመለያ ለመረዳትና ለመገኘበት አበዛቸውን ገዢ ይሞላል:: ጥቃት የተፈወመዎች ህኖት ከነሱታዊና ከሰነድበት እንዲቋቋሙት ለማገኘ የሚከተለትን ማድረግ በጥም አስፈላጊ ነው፤

- ለሀኔታ ሆኖች፣ ፍቃር፣ እንከበከበ፣ ይቻቄ መሰጠት፣ (ጥም እንደ የሚገኘ በደረሰበባቸው)
- ቅሬ ለርከት መፍጠርና ለሰታዊ መርሆማዊን እንዲከተለ ማድረግ
- ወለጃቸው ከለው እንዲውለቸ የሚሆን ማድረግ
- ለለ ተከለተው ነገር እንዲሆና እድሎችን መሰጠት፤ (የሚፈልጋትን የህል ገዢ መሰጠት)
- በጨዋታ፣ በስሳል ወይም በዕሱና ልሳቸውን የሚገልጻባቸውን እድሎች መሰጠት
- አሁን ይር መሰጠት(ስምትን የሚጠሩ ይር መሰጠት)
- ማጠረታቸውን መሰጠት፤ ከልክ ያለፈ ትኩት እስመሰንዎች

#### 3.3.4.4 ጥቃት የደረሰበባቸውን ባለቤት አዎች አመስክክት የሚያሳይ ዘዴዎች ማጠናከር

እንዲሆና ባለቤት ጥቃት ከተደረሰበባቸው በኋላ ወደ ተለመዳ የዕለት ተዕለት ለማድ መመለስ ይሞላል:: ትንሽና ቀለል እርምጃዎችን እንዲውለው ያበረታቸው:: ለለ ሁይወት መፈጸም ለለ ማረዳርጋቸው ነገሮች ያወጋቸው:: አበራቸሁ በመወያየት እቃዎች አውጭ:: በንዑስ ሂደት ነገሮች እያተዳደለ እንዲሆና ያድርጋቸው:: በመቀበል የሚከተለትን እንዲፈልጓል ያበረታቸው::

- ከጠክና ክኩዎችና ልዩ ትለታቸው መነሳት:: በስሳል ለሰት በተርጉም በመልካም ሆነታ ላይ የሚገኘ ምን እንዲሆነ መጠየቹና ከዚህ በፈት እስተናገድ ሆነታዎች ለደጋጥሚቸው በጥም መልክ እንዲተቋቋሚቸው ይጠይቸዋው::
- መደበኛ ተግባራትን በተለይ ለማት የሚገለትንና እስደዳቻች የሆነትን መፈጸም መቀበል
- ተግባራትና ወጥረትን ለመቀበል ሲታ በሚያደርግ ተግባራት መሰማራት
- ቅሬ የእንቅስቃሴዎችን በመደበኛነት መሰራት
- የአካል እንቅስቃሴዎችን በመደበኛነት መሰራት
- ቅሬ ለማት እንዲሆና በሚል ያለሁከም ትኩቱ በፈት ልቃድ የሚውለው መድሆናቸውን አለመጠቀምና አልከል ወይም እድገት ጉጥረነገሮችን አለመቀም

- ልብን የመገኘት ወይም ልብን የማጥፊት ሁሳዎችን መግዝብና ለከሰቱም እርዳታ ፍለጋ ወዲያውት ተመልስ መምጣት
- እነዚህ ካላይ የተጠቀሱት ምክራዊ ሁሳዎች ለወጥ ካለመጠ ተመልስዎ ይሞጣ

#### ❖ ማህበራዊ ድጋፍ መኖሩን መረጃዎች

የሩ ማህበራዊ ድጋፍ ካሮንቃት ጋር ተያያዥነት ባለጥው ቅጂዎች ለማስቀድ ማንኛውም ተቆት የደረሰቦት ባለቦት ክፍተኛ መቁሸቻ ክሚሰጠ የመከላከል ለልቶች ወሰጥ እንዲ ነው፡፡ ለወች ተቆት ወይም በገዛዎ ለደርሰባቸው ካትከከለኛው ማህበራዊ ሆኖዎችው ተቀርቦ የመውጣት ወይም መመለስ/መዋህድ ያለመቻል ስሜት ያደርግቸዋል፡፡ ይህ የሚሆነው ጥገና ለለማያየትና ወይም ለፍረድ ስሜት ያለመቻል፡፡ ይህን ለማውቅ የሚከተሉትን ተያቀዙት ማቅረብ ይችላል፡-

- “መልካም ስሜት በማይዘገበማቻት ወቆት ካማን ጋር መሆኑን ይመርጋለ?”
- “ምኩር ፍለጋ የሚሆኑት ወደ ማን ነው?”
- “ቅጂዎችን ለማጋራት ቀለል የሚፈልግት ለው ማነው?”

**ማስታወሻ:** ተቆት የደረሰባቸው ባለቦች ለለደረሰባባቸው ካስተት ለያወሩ የሚፈልጋት ለው ባይናልቸውም እንኔ ካብተሰባና ካንደቻቻ ጋር መገኘት እንደሚቻሉ ጥን ይግለጠለቸው፡፡ ክሚውዳቸው ለወች ጋር ገዢ ማሳሰሉ ካውጥሩ እንዲመጠ ያደርግቸዋል፡፡

የከተሆነ በራት ለነሳናዊ-ማህበራዊ ድጋፍ በመሰጠት በቀጥተኛ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የሚፈልጋቸው ማህበራዊ እናጋጥቻቸው ወይም የሚከተሉትን የሚሆኑት እናለምቻ፡ ከነበረቻቸው ጋር የሚከሂደ ጉብቻቻቸው፡ ለገኘርቻቸው፡ ማህበራለባዊና ሆኖምናቸዋቅ ተግባራት ከነበረ ካለ እነዚህ እንዲለየ ማገኘ፡፡

ከማህበራዊ ድጋፍ ሲሆተቻቸው፡ ከገዥ እስተባበሪ/ብድን መረ ወይም ካለለው ክሚታመኑ የማህበራለብ አባላት ጋር በመተባበር የሚከተሉትን ማህበራዊ ድጋፍ ለያስተኞላት/ኋላት ክሚቻቻ የሚፈልግ እናለው፡፡

- የማህበራለብ ማእከለት
- ልብአገባብ የድጋፍ በድጋፍ
- ገዢ ማሳገድ ተግባራትና ለለዕች የሙያ ዘርፍ
- መደበኛ እና/ወይም መደበኛ ያልሆነ ትምህርት

#### **መልመክ 3.1 የእተነኩፈሉና ሂደታዊ ተንሽ የማፍታታት ተከናዬ/ወደ**

ይህ የእተነኩፈሉና ሂደታዊ ተንሽ የማፍታታት ለምምድ ወጥሩትን ለመቀነስ መቁሸቻ ዘዴ ነው፡፡ ይህ ወጥሩት ወሰጥ የገቢ፡ የመንፈል መረበዎች የተከሰተበቸውን የተጨማሪ ተቆት የደረሰባቸው ለወችን ለማረጋገጫ የሚፈልግ የእተነኩፈሉና ሂደታዊ ተንሽ የማፍታታት ለምምድ እንደት እንደሆነ እመቻቻ እንደ በአንድ ያሳያዋቸቻል፡፡ ይህ ለምምድ ለመረጋገጫና ዘዴ ለማለት ይረዳል፡፡ ይህንን ተከናዬ/ወደ ወጥሩት ለሰማምት ወይም እንቻልፎ እምበ ለልዕት ለጠቀሙት ይችላል፡፡

የከተሆነ የተባበር ለምምድ ያረጋግጣት ካከመቻቻቸው ጋር ተከተሉ፡፡

ይህንን ለምምድ ለማጠናቀቁ በግምት ይረዳል፡፡

#### 1. በዘግታ የመተንፈል ተከናዬ/ወደ

**ደረጃ 1 - አቀማመጥ:** በእግዚታዊ መለ በመለ መፈት ለማውቅ ወለል ወይም ወንበር ለይ ይቀመጥ፡፡ እጅታዊን ቅጽ ለይ ይሰጣል ወይም ወንበር ለይ ተቀምው ከዚኑ ሁሉታዊን እጅታዊን ለቀ አይርጋው የሚጠልጥቻቸው፡፡ እጅታዊን ይጨምና፡፡

**ደረጃ 2 - ዘዴ ይበለ:** እንደወቻቸውን እግዚታዊን በማንቀቻቻቸው ለለ እንዲለ በማድረግ ለውነትዎን ዘዴ ያደርገት፡፡ ትክክለኛ ወይሆን ይጠቀል፡፡ ቅጽቻለትዎን በዘግታ ወይሆስተኞ አቅማቻቸው ያንቀሳቀስ፡፡

**፳፻፩ - ከተረከተውን ስብሰብ ያድርግ፡ ስለአተነኩልዕም ያስበ፡ እችምን ሆኖም ላይ ይሰርፍ፡፡**

**፳፻፪ - ይተኞቻለ፡** በዘግታ እየተነፈለ ወሰኑ ያለውን እየር መሳሪ በመሳሪ ያለውውን ሆኖም መሸጻል ይሰማዋለ፡፡ ቅጥልው ስክንጧዣው በከል በዘግታና በጥልቀት እየር ይሰባና ሆኖም ለክ እንደሂሳና የተወጠረ የህል ይሰማዋለ፡፡

- በዘግታና በጥልቀት ይተኞቻለ፡፡ በእያንዳንዱ እየር በሚሰብበት አጠማሚ 1-2-3 እያሉ ይቀጣሩ፡ በእያንዳንዱ እየር በሚያሰውበበት አጠማሚያ 1-2-3 እያሉ ይቀጣሩ፡፡
- በዚህ መልከ ለሁሉት ይችቃውች የህል መተኞልዕምን ይቀጥሉ፡፡ በሚተነፍሰበት ወቀት ከሰውነት ወሰኑ ወጥረት ለመግዴት፡፡

## 2. ሂደታዊ ጥንቃ የሚኖችቷት ተከኔካዬ

ይህ ለምምነድ የሰውነት መንቃዣዎች የሚመተገበትና መልሰው የሚያጽቁቷበት ነው፡፡

- ከእግዚ ጥናቃቄ ይችቃሩ፡፡ የእግዚ ጥናቃቄን በመቆልሙም መንቃዣዎችን ይወጣጀቃቄ፡፡ ይህንን ማድረግ በመጠበ ለይሳምምዎት ይችላል፡፡ የእግዚ ጥናቃቄን መንቃዣዎች እንዲተወጠሩ እየር በጥልቀት እየሰበ እስከ 3 ይቀጣሩ፡፡ ከዚያም የእግዚ ጥናቃቄን ፍቃ በሚድረግ አተነኩልዕምን ለቀቅ ያድርግ፡፡ ወደመደበኛ አተነኩልዕል ይመለስና የእግዚ ጥናቃቄ መፍታታችው ይሰማዋለ፡፡
- ይህንን ለምምነድ በተመሳሳይ መልከ በእያንዳንዱ የሰውነት ከፍለው ላይ ተራ በተሸጠ ይተማበሩ፡፡ በእያንዳንዱ አጠማሚ መንቃዣዎች እንዲወጠሩ እየር በጥልቀት እያሻጠ እስከ 3 ከቀጣሩ በረሳ መንቃዣዎች ፍቃ በሚድረግ እየር በዘግታ ያለውበ፡፡

አጠማቃቄንና የቃጋሚነት መንቃዣዎች ይወጣጀቃቄ...  
ሁሉም ይመለስና...

በእግዚ በጠ ይጨበበ...

ከንድወን ከርንም ላይ በማጠና ከንድወን ይወጣ...

በደረሰውን እንደ ላይ ቅምቅ ያድርግቃቄ...  
ትከናዣዎችን የቃልትን የህል ወደ ላይ ይነቅጻቃቄ...

ሁሉም የፈትሮ መንቃዣዎች ይወጣጀቃቄ....

- አሁን ደንገዱ በዘግታ አገጠዣን ወደ ደረሰው ይውጭል፡፡ ለክ እየር ወደውሰጥ ሲሰበ ቅጂቁለት መንቃዣዎን በዘግታና በጥንቃቁ በከብ ቅርቡ ወደ ቅና የንቀሳቀስ፡፡ ከዚያም ቅጂቁለት መንቃዣዎን ወደ ግራ እያንቀሳቀስና ወደ ደረሰው እየመሰበ የሰበትን እየር ይሰውበ፡፡ ይህንን 3 ቤት ይተማበሩ፡፡ አሁን ደንገዱ በተቋራኒው ይሰሩ... ወደ ግራ እያንቀሳቀስ እየር ይሰበ፡ ወደ ቅና እያንቀሳቀስና እየመሰበ እየር ይሰውበ፡፡ ይህንን 3 ቤት ይተማበሩ፡፡
- አሁን ቅጂቁለት መንቃዣዎን መሠከል ላይ ያድርግ፡፡ ምን የህል መረጃዎችና መፍታታት እንዲተሰማዋለ፡፡ ይሰተውሉ፡፡

### **3.4 የማህበራዊ አገልግሎቶች፣ መልስ ማቅረብዎች እና የማህበራዊ መልስ-የመቀለቀል/የማገኘነት-ርሃሬል**

አስፈላጊውን አገልግሎት-ሰጥቶውናቀፍና ጥቂት የደረሰበትን ባለበብ ድህንነት ያረጋግጣ የጤና ባለሙያዎች መልስ የመቀለቀል/የማገኘነት ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማውቅናግለሰቦ-ንግምውድእነነዱ አገልግሎቶች መለከ/ርሃር ማድረግ አለበት፡፡በጊዜም ማቆም በቶች ያረኩ ሁኔታን ከማህበራሰቦ ይርጉ መልስ የማዋሁዳ ወይም ከበተሰበ ይርጉ የመቀለቀል ሂደት የተወሰነ አስፈላጊውን ተግባራት አለ-ት፡፡ ተግባራቱ በሁለት ውና ውና መደበኛ የሚከፈል ስ.ሆን እነዚህ ቅድመ-መልስ መቀለቀል እና ይህረ-መልስ መቀለቀል ተቋሙ፡፡

**የቅድመ-መልስ የመቀለቀል/የማገኘነት ተግባራት፡-**

- በተሰበ መለያትና ማህበራዊ አካባቢዎን መገምገም
- መልስ የመቀለቀል እቅድ ማዘጋጀት
- ሁኔታን ማዘጋጀት
- በተሰበ ወይም ኮሙና ማዘጋጀት
- ወደ ሌላ መኖሪያ ለማስገባት ሁኔታን ማዘጋጀት

**ድህረ-ከበተሰበ መቀለቀል ወይም ይህረ-መልስ የመቀለቀል/የማገኘነት ተግባራት/አገልግሎቶች፡-**

- ይህረ-መልስ የመቀለቀል የበተሰበ፡ የአሳዳጋ በተሰበ/ተንከባከብ ወይም የጊዜም መጠለያ የመሰከ ክት-ት-ል ማከራድ
- የተወሸዶውን ሁኔታ በቀጣይነት መደግኝ
- ጥቂት ለደረሰበባቸው ባለበበኛ የተለያዩ የአቅም ጥንበት ስልጠናዎችን መሰጠት
- መልስው የተቀለቀል ተግኝዎች/ጥቂት የደረሰበባቸውን ባለበበኛ ማጠቃት
- ከበተሰበ መልሰው የተቀለቀል የሀኔኖት ወሰኑዋ ጥቂት ለደረሰበባቸው ባለበበኛ የሚከተሉት የአቅም ጥንበትና የሚጠቃት ስልጠናዎች ለሰጥቶው ይገባል፡
  - የህይወት ክህሉ-ት ስልጠና
  - መሰረታዊ የበገነሰ ክህሉ-ት ስልጠና
  - የራሳን እቅም መግለፅ

በአጠቃላይ በስነልቦናዊ-ማህበራዊ ሁኔታ ለይ የተሰማሩ አካላትና ተቋማት የሚከተሉት አበይት የሰራ ደርሻዎችና ለለፈነቶች አለ-ባቸው፡-

- ተቋሙ ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ይ-ጋናን በተመለከተ ሲሆተዋቸው ገለግ ማማገኘታቸውን ማረጋግጣና እያንዳንዱ ሲሆተኞም በግልጽ የተቀመጠ የሰራ ደርሻዎችና ለለፈነቶች ለተፈረገ ይገባል፡፡
- ስነልቦናዊ-ማህበራዊ አገልግሎት የመሰጠት ወ-ሳኔ መውሰን ያለበት በኩብ ማናይም-መንት ተግኝ (ካለ) ወ-ሳኔ በሚሟሩት በከፍተኛ ደረጃ በስለጠና የሰነልቦና ባለሙያ ወይም መ-ሳ ስልጠና በውሰድ ክው-ንሰለር ነው፡፡ ከድንገተኛና የአደጋ ስለ ሁኔታዎች በስተቀር ሁኔታን በተመለከተ በሚውሰድ የሰነልቦናዊ-ማህበራዊ አገልግሎት ወ-ሳኔ ሁኔታ ሁኔታው መስተዳድር ይገባል፡፡
- አካላዊ አዲጋን፡ ከፍተኛ ሲሚቻ-ነክ ከስተቶችን ...ወዘተ በተመለከተ የሚከሂደ የሰነልቦናዊ-ማህበራዊ አገልግሎቶች መሰጠት ያለባቸው የኩብ ማናይም-መንት ሂደቱን በጠበቀ መንገድ በከፍተኛ ደረጃ በስለጠና ክው-ንሰለርች፡ የሰነልቦና ባለሙያ ወ-ሳኔ የሰነልቦናዊ ባለሙያ ወ-ሳኔ በቻ መሆኑን እያንዳንዱ ተቋም ማረጋግጣ ያለበት፡፡

### የጥቃቅ ዓ ማጠቃለያ

ይህ ትዕል ስርዓት-ጥታን መሰረት ያደረገ ጥቃት/ውሉዋዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ጉለበበች በሚሰጠ ስነልቦናዊ-ማህበራዊ ድጋፍና ለይ የከራ ነው፡፡ እነዚህ አይነትን አስፈላጊ ጉዳዮች ሲሆን የጠና አገልግሎት ሲጠይቷም መለያ ቅዱሳቢ ለይዘተባቸው የሚገበ ፍቃው፡፡ በቁ የሆነን የጠና አገልግሎት ለመሰጠት ለጥቃት ተጠለው የሆነና ጥቃት ያደረሰበት ጉለሰብ ለማስተኞገድ መሰበሰ ለለማግበና አመሌካከቶችና አስፈላጊ ክህልውች ማውቀ ወደፊ ነው፡፡ የሆኖን ወሰንዋዊ ጥቃት ለእስተኛው እና ጥቃቱ ለደረሰባቸውን ህግኝት እንከከከበ በምናድርግበት ወቅት የተለያየ ስልቶችን የመጠቀም አስፈላጊነት ክፍተኛ አገኘአት የተሰጠው ሲሆን ይህ ደግሞ እያንዳንዶ ታክሮ ካለለው የተለየ መሆኑን ላይ ፍላትቶችም ያለት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የሰነድቦናዊ-ማህበራዊ ድጋፍ ይጠበኩበበ ተብረርቶ የቀረበ ሲሆን የተለያየ የማህበራዊ ድጋፍ ሲፈጸል እድለውችም ተለይተዋል፡፡

### የተሰጠው ጉለምዝና

- ❖ የጊዜ ተማሪ?
  
  
  
  
  
  
- ❖ የጊዜ አይነት እውቀቶችንና ክህልውችን ማስከበል ይለ?
  
  
  
  
  
  
- ❖ መስከበል ይቀረዋል የሚለት እውቀትና ክህልው የጊዜያነው?